

**በኢትዮጵያ ተቃዋሚ ወስጥ የሞራል የበላይነቱን የጨበጠው የመኢአድ-ባልደራስ ቅንጅት ባዘጋጀው አለም አቀፍ ወይይት እና የድጋፍ ማሰባሰብ ፕሮግራም ላይ እንዲሳተፉ ተጋብዘዋል**

እስከንድ ነጋ በፕሬዝዳንትነት : እንዲሁም ማሙሸት አማራጭ በም/ፕሬዝዳንት የሚመሩት የመኢአድ ባልደራስ ቅንጅት በኢትዮጵያ ተቃዋሚ ወስጥ የሞራል የበላይነቱን የጨበጠ እንቅስቃሴ ያለው ነው:: ለሞራል የበላይነቱም ሁነኛ ምክንያቶች አሉ:-

1ኛ. ለሰላሳ አመታት ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ፍትህ እና ለዜጎች እኩልነት አንድም ቀን ግንባሩን ሳያጥፍ የታገለገለው የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት -መኢአድን ያካተተው የመኢአድ-ባልደራስ ቅንጅት ከመሃል አዲስ አበባ እስከ መላው ኢትዮጵያ ጠረፎች ኢትዮጵያውያንን በጋራ የማንቀሳቀስ መሰረትም ያለው ነው:: ከመሀድ እስከ መኢአድ: ከመኢአድ እስከ ቅንጅት የዘለቀውን የዲሞክራሲ የእኩልነት: ፍትህ እና የአንድነት ጥያቄ አንግቦ በዘረኞች እና በአምባ ገነኖች ፊት የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ህዝብ ነውና ኢትዮጵያዊ ሁሉ እኩል ፍትህ ዲሞክራሲ ነጻነት ብልጽግና ይገባል ብሎ ለሰላሳ አመታት ዘረኝነትን:አምባገነንነትን: ጸረ ኢትዮጵያዊነትን የታገል ታላቅ የህዝብ ድርጅት የሆነው መኢአድ ፍትህ እና ዲሞክራሲ በተጠሙ ኢትዮጵያውያን አይን ሁሉ በታላቅ አክብሮት የሚታይ ድርጅት ነው:: መኢአድ ከፕሮፌሰር አስራት እስከ ኢ/ር ሀይሉ ሻወል የደከሙበት ዜጎች በነገዳቸው የማይገፉበት ስርዓት: እኩልነት: ፍትህ : ዲሞክራሲ: ነጻነት : ብልጽግና እውን ሳይሆን ከቶም እንቅልፍ አይወስደንም ሲሉ የተማማሉ እና አሁንም በጽናት የቆሙ ጀግኖች ድርጅት የተሰባሰቡበት ነው::

2ኛ. የመሪው የባልደራስ መሰራች እስከንድ ነጋ ጽኑ ተክለ ሰብዕና ብሎም መስዋዕትነት ለመክፈል ያለው ወደኋላ የማይል ቁርጠኝነት ሌላው የመኢአድ-ባልደራስ ቅንጅትን በኢትዮጵያ ተቃዋሚ ወስጥ የሞራል የበላይነቱን የጨበጠ እንዲሆን መሰረት ሰጥቶታል::ምንም እንኳን ዘረኛው የአነግ/አህዴድ መንግስት የ እስከንድ አለማቀፋዊ ቅቡልነት እና የገዢ ተክለ ሰብዕና እረፍት ነስቶስ እስከንድርን ወደ እስር ቤት ቢያስገባውም የእስከንድ ህዝባዊ ቅቡልነት ከቀን ቀን እየጨመረ መጣ እንጂ ከቶም ዘረኞች እንዳሰቡት ትግሉን ማሰር አልቻሉም:: ሌላው ባልደራስ አንግቦት የተነሳው አላማም የዚህ እንቅስቃሴ መሰረታዊ የሞራል የበላይነቱ መገለጫ ነው:: የኢትዮጵያውያን ሁሉ መናህሪያ ዋና ከተማ የሆነችው አዲስ አበባ የኢትዮጵያውያን አጽመ ርስት እንጂ አነግ/አህዴድ እንደሚለው የአንድ ነገድ ሀብት አይደለችም ብሎ በግልጽ በፕሮግራሙ ማስቀመጡ ለዘረኛው እና የነገድ ፖለቲካ አራማጁ አህዴድ/አነግ የእግር እሳት የጫረበት ጉዳይ ነው::

3ኛ.በአሁኑ ኢትዮጵያ የገባችበት መውጫ ቀዳዳ ያጣው የአክራሪ የነገድ ፖለቲካ ስንኩል ህሳቤ ሀገሪቷን ሊያፈርሳት በሚንጥበት ወቅት የመኢአድ-ባልደራስ ቅንጅት ለኢትዮጵያውያን ተስፋ የሚሆን ራዕይን ያነገብ እንቅስቃሴ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ለዚህ ታላቅ ኢትዮጵያዊ ራዕይም ታምኖ የቆመ ስብስብ መሆኑ የመኢአድ-ባልደራስን ቅንጅት የሞራል የበላይነት ያስረግጥለታል::መኢአድ-ባልደራስ የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ ህዝብ ነው:ኢትዮጵያም አንዲት ሀገር ነች ዳር ድንበሯም ከቶም መደፈር የሌለበት ነው ሲል በጽናት የቆመ ሀይል ነውና ኢትዮጵያውያን የሀገራዊ ተስፋን ከመኢአድ-ባልደራስ ቅንጅት ወስጥ ሲፈልቅ በደስታ ያስተወላሉ::

በመሆኑም በኢትዮጵያ ተቃዋሚ ወስጥ የሞራል የበላይነቱን የጨበጠው የመኢአድ-ባልደራስ ቅንጅት Saturday/ January23/2021 ከጠዋቱ 11:00 AM EST (እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር ጥር 15/2013 ዓ.ም ከምሽቱ አንድ ሰዓት) ጀምሮ ባዘጋጀው አለም አቀፍ ወይይት እና የድጋፍ ማሰባሰብ ፕሮግራም ላይ እንዲሳተፉ ተጋብዘዋል:: የስብሰባውን የዙም ሊንክ ቀኑ ሲደርስ እናሳውቃለን

## ሀ. የዉይይት ርዕሶች

1. የአቢይ መንግስት ምርጫ ወደሚል ቀልድ ከመግባቱ በፊት የመኢአድ ባልደራስ መሪን እስክንድር ነጋን እና አጠቃላይ የባልደራስ አመራሮችን እና አባላትን የመፍታት ግዴታ አለበት
2. በአማራ/አገዉ ማህበረሰብ ላይ በመተከል በወለጋ የሚደረገዉ የዘር ፍጅት በአስቸኳይ ሊቆም ይገባዋል።
3. ከመተከል እንዲሁም ከወለጋ የተፈናቀለዉ የአማራ/አገዉ ማህበረሰብ በአስቸኳይ የመልሶ ማቋቋም እና እርዳታ ሊደረግለት ይገባል
4. የኢትዮጵያን ሀገራዊ ልኡዋላዊነት አስደፍሮ የኢትዮጵያን መሬት በራሱ ፈቃድ ለሱዳን መንግስት አሳልፎ የሰጠዉ የአቢይ መንግስት ያደረገዉን ከተጠያቂነት አያመልጥም

ለ. ድጋፍ ማሰባሰብ ፕሮግራም  
መኢአድ ባልደራስን ይደግፉ

## ትብብር

ይህን ማስታወቂያ በስፋት በማሰራጨት ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያዉያን ሁሉ ግብዣዉ እንዲደርሳቸዉ እንዲያደርጉ ትብብርዎትን እንጠይቃለን !